

„**14.000 - 2019**“

<b>ሀይቅ - ስርዓት የፊኒሽን (SEM-6)</b>	<b>የአምስተ ደረጃው ቁጥር - 6</b>  (C. C.- 3.6.12. New ) የሰነዱ አጠቃላይ መግለጫ	<b>መሬት - 70</b>
<b>የፎቶ ኮፒ - በፖሊስቲክ</b>		
<b>የማሳያ : - 04/04/2019</b>		<b>በጣልቂያ : -11.00 እና 02.00</b>

**Dif }  $\Phi_{\pm} \pm \epsilon/4$ :**

$$\text{D}\hat{\mathbf{a}}\mathbf{Y}: 1 \quad \mathbf{U}\mathbf{P}\mathbf{C}\mathbf{p}\mathbf{\hat{I}}\mathbf{m}^2\mathbf{C} \text{,,}\mathbf{\hat{C}}^2\mathbf{C} \text{ } ^2\mathbf{f}\mathbf{C}\mathbf{|}\mathbf{C}\mathbf{C}^2\mathbf{\hat{a}}^2\mathbf{C}\mathbf{w}^2\mathbf{C} \mathbf{\hat{C}}\mathbf{+}\{\mathbf{P}\mathbf{C}\mathbf{|}\mathbf{J} \quad (10)$$

- [illegible]

$$\text{DaY: } 2 \quad \text{dUqQ} \gg \text{UqQ} \{ \text{UW} \pm \text{c}^2 \text{fc} | \text{m}^2 \text{aYiS} \text{Y} \text{e} \text{J} \quad (10)$$

- (1)  $\forall y \in \{0, 1\}^n$
- (2)  $\forall \epsilon \in (0, 1)^2 \exists \delta \in (0, 1)$

$$m^{1/4} e^{2\pi i k \pm \pi/4}$$
$$\text{Đã Y: } 3 \quad \text{ÜP} \hat{\text{p}} \hat{\text{i}} \text{m}^2 \hat{\text{t}} \text{,,} \hat{\text{t}}^2 \hat{\text{t}} \text{ } ^2 \text{f} \hat{\text{t}} | \hat{\text{t}} \hat{\text{t}}^2 \hat{\text{a}}^2 \hat{\text{w}}^2 \hat{\text{t}} \hat{\text{t}} \pm \{ \hat{\text{t}} \hat{\text{t}} \} \quad (10)$$

- $$\begin{aligned} (ii) \quad & \forall \hat{a} \in \mathcal{A} \exists \hat{c} \in \mathcal{C} \{ \hat{a} \in \mathcal{A} \} \\ (2) \quad & \forall \hat{a} \in \mathcal{A} \exists \hat{c} \in \mathcal{C} \{ \hat{a} \in \mathcal{A} \} \\ (3) \quad & \exists \hat{a} \in \mathcal{A} \{ \hat{a} \in \mathcal{A} \} \end{aligned}$$

$$\text{DaY: } 4 \quad \text{dUQ} \gg \text{UQ} \{ \text{UW} \pm \text{c}^2 f \mid \text{c}^2 \text{aY} \text{ISY} \text{e} \text{J} \} \quad (10)$$

- (1)  $\forall \hat{a}^2 y \pm \{ \hat{U} \hat{W} \} \hat{a} \}$   
 (2)  $\pm \hat{E} \hat{C} \hat{Y} \hat{U} \{ \hat{U} \hat{W} \} \hat{a} \}$

 $\frac{1}{4} \leq \phi_k \pm \frac{1}{4}$ 
$$\text{Đã Y: } 5 \quad \text{ÜP} \hat{\text{p}} \hat{\text{i}} \text{m}^2 \hat{\text{t}} \text{,,} \hat{\text{e}}^2 \hat{\text{t}} \text{ } ^2 \text{f} \hat{\text{t}} | \hat{\text{t}} \hat{\text{t}}^2 \hat{\text{a}}^2 \hat{\text{w}}^2 \hat{\text{t}} \hat{\text{t}} \pm \{ \hat{\text{r}} \hat{\text{t}} \} \quad (10)$$

- (1)  $\forall y \in C, \exists x \in A \{ \exists z \in B \}$
- (2)  $\forall y \in C, \exists x \in A \{ \exists z \in B \}^{\text{TM}}$
- (3)  $\exists x \in A \{ \exists z \in B \}^{\text{TM}}$

$$\text{Đã Y: } 6 \quad \text{điều } \gg \text{Ung} \{ \text{UW} + \text{c}^2 f | \text{m}^2 \text{ay} \text{I} (\text{S} \text{Y} \% ) \} \quad (10)$$

- (1)  $\{ \pm 1 \} \subset \{ \pm 1 \}$
- (2)  $\{ \pm 1 \} \subset \{ \pm 1 \}$

ÐàÝ: 7 ÒÙ Ç¹™Ý ÎàÐàÝÇÇà ¥çÍàÙÇ±Ç ÇÍ½J

(10)

- (1) “ „±L¶ÇÈ±ÎàÇ” §ç¼ ±Ù²àÙS²ÇÇ ÐÇÝ¬Ç ÎÇ²¼ì ?
- (2) “¼Á...HÇÝ” §ç¼ ÐÎS² ç±xÇ±Ù²æÙÇ ?
- (3) ±Î: ÐÇ¬Ç: Ç¼ ¥ÐÇ¬Ç ?
- (4) àÙÙ: §ç¼ ÐÎÝ ÒÙ: Ç²¼ì ?
- (5) “¥|ÙÇÇ” §ç¼ ÐÎS² ÒÙÇü ?
- (6) ÍàÇñ ÒÙÇ ¼HÇÇÝ¼ÇÎ ç±ÙÈÇ²¼ì ?
- (7) ÍàÇ çÇÇ™ ÒÙS² ¥ÇÎÝ: |Ç±¼: ?
- (8) “¥¼Ù ÇÐÇ:” §ç¼ „èàÙÇS}ÇÇ ¥ç{ÙÙ±à ÝÇ²¼ì ?
- (9) ±à±ÇÝÙÇ{ÙÙ±à ç„ Ç¼ÙÇ²Ç ±à±ÇÝÙàÇÎÝ çÙÇÇS}Ç ?
- (10) òÙÙ ÝÇÇ }ÇÙÇ „Ä²}Ç ?
- (11) ÐÇÇ|Ç ÒÙ: ?
- (12) àÙÙÙÙÇÇ„ Ç ÒÙÝ ÐÇÇ¼Ç ?
- (13) ÍàÇ„ èÇ éÇÇ}ÇS²ÇS² ÝÇÇ çÙÇÇ ?
- (14) |ÇÇ ç±± ç±ç...ç„ ¼Ä²: §ç¼ ÝàÎàÇ¼ ÒÙS² ±™Ý}Ç ?
- (15) ‘ „}Ðì„ ÇÎ:’ §ç¼ àÇÎS² ÒÙ: ¥Çü ?

--00--